

Big tingz a gwaan fi Mis Lou

ဦ၏ ተቻለ ከ ገዢ ፕሮስል

Professor Carolyn Cooper
የደረሰነት ክፍል ከተማ

Mis Lou ded an gaan.

ሚል ላይ ከን ዘዴ::

Bot wi naa figet we shi du fi big op fi wi Jamieka kolcha.

በት ዓይነት ዓይነት የዚህ የዚህ የዚህ የዚህ የዚህ የዚህ::

A shi mek plenti a wi nuo se wi no afi shiem bout fi wi aat langwij.

እኩል መካከል ከ የኩል ስርዓት የኩል የኩል የኩል የኩል የኩል::

It a no no bad taakin.

እኩል ከ የኩል የኩል የኩል::

A wahn gud-gud sinting.

እኩል ከ የኩል የኩል የኩል::

PEOPLESIENCE
INTELLIGENCE UNIT



Trapa-Trapa Spelin
ጥሩጥ፡ጥሩጥ ለጥሉን



Brilliance

@ Abundance Centres (UK)

uLearn Naturally Learners' Co-op
strengthening the brilliance of the child

web: AbundanceCentre.org
web: uLearnNaturally.org
twitter: [@uLearnNaturally](https://twitter.com/uLearnNaturally)
Facebook: [uLearnNaturally](https://www.facebook.com/uLearnNaturally)

Wen wi lang-taim piipl dem did kom fram Afrika, dem neva get no chaans fi waak wid dem bag an pan.

ወን ዓለን፡ትኩም ተከተል ይም ፊይ ከም ፍርማ አፍሪካ፡ ይም እና ገዢ ተስፋነስ ሲ የኩስ ዘመን የኩስ ዘመን ተስፋነስ

Dem kom wid dem tuu lang an.

ደም ከም ፊይ ይም ተከ ለኔ ከኔ፡

Tai op.

ጣኩ ክጥ፡፡

A tiif dem tiif dem an bring dem ya so.

ከ ተክኑ ይም ተክኑ ይም ከኔ በረሽ ይም የ ስ፡፡

Dem neva plan fi kom.

ደም እና ጥለን ሲ ከም፡፡

Stil far aal, dem bring nof kolcha ina dem ed kop.

ስተል ቁር ካከል፡ ይም በረሽ የኩ ከፈቻ ከኩ ይም ከፈቻ ክጥ፡፡

It did ful op.

ከተ ፊይ ቁል ክጥ፡፡

Dem bring dem talent an dem skil.

ዶም በረኩ ፋይም ታለንት ከነ ፋይም ስከል::

Dem a faama, aatis, dakta, laaya, tiicha, suoja, bangka, kuk, stailis - aal kain a difran-difran profeshan.

**ዶም ከ ቁክማ : ክክተስ : ደከታ : ለከያ : ተከቻ : ለያደር : ባንሻ : ከኬ : ስታከለስ : ክክል ከኬን ከ
ዲናጋን፡ዲናጋን ጥሩፈሻን::**

An dem bring dem uol iip a langwij fram aal bout.

ኩነ ፋይም በረኩ ፋይም ካየል ክክታ ከ ለሚዋዴ ፍጋዴ ክክል በኩተ::

Wen di Inglish piipl dem fuos aan fi dem wan dege-dege langwij pan di Afrikan piipl dem, dem dis twis it op, an brok it op, an miks it op wid fi dem uona langwij dem.

**ቋን ፍ ዓሚላን ተክታል ፋይም ካከለ ከኬን ሂ ፋይም ባንሻ ደንብ፡ደንበ ለሚዋዴ ጽን ፍ ክፍርካን ተክታል ፋይም፡
ዶይም ፍስጥ ተዋስ ከተ ከተ፡ ከነ በረከ ከተ ከተ፡ ከነ ማከለ ከተ ከተ ወደ ሂ ፋይም ካየኩ ለሚዋዴ ፋይም::**

An dem mek op wahn

ኩነ ፋይም ማከ ከተ ወሆን

nyuu langwij. A wii dat. Jamiekan.

ንየከ ለሚዋዴ፡ ከ ወከ ዓተ፡ ፕሮግራይን፡

Chuuzde gaan, di fos buk we rait bout Mis Lou laanch op a University of the (veh/da) West Indies, Mona.

ቍኩዕስ ዘዴ : እና ይገብ በኩ ወርሃት በኩት ማስ ላ ለከንቻ ከተ ከ የእስራር ከፌ ተሆ (ሽ/እ) ወጥት
ከንዲከለ፡ መኩ፡፡

A Prof Mervyn Morris rait it.

ከ ተረፈሰር መርሻይን መርሃስ ሂሳት ካት፡፡

An a Ian Randle Publishers bring it out.

ከን ከ አካን ገንዘብ ጥበዳቸርስ በረሱ እት አኩታ፡፡

It niem Miss Lou: Louise Bennett and Jamaican Culture.

ከት እኩም ማስ ላ ለአካለ በንድት አንድ ድማይኝን ከልቸ፡፡

An Prof Morris tel wi bout di uol a Mis Lou laif.

ከን ተረፈሰር መርሃስ ተል ወ በኩት እና ከየል ከ ማስ ላ ለከቻ፡፡

Den im taak bout ou shi did ak ina pantomain an shi rait som a dem.

ዶን እም ታክክ በኩት ከኩ ጥ ደደ ከኩ እና ጥንቶማኝን ከን ጥ ሂሳት ለም ከ ድም፡፡

An shi did kalek op anansi tuori.

ከን ጥ ደደ ከለኩ ከተ አኩንስ ተያጋ፡፡

An shi du Ring Ding pruogram pan TV.

እኔ ገዢ ይረዳ የሚገባው ተን ተስ::

An shi rait nof puoem.

እኔ ገዢ መሬት የፌ ቅጽዎ::

An Prof Morris tel wi bout Mis Lou an fi aar Aunty Roachy we did de pan riedyo.

እኔ ቅጽፌ ባርሃን ተል ዓይነት ማስ ላኩ እኔ ሂሳብ ከነቱ ሪቸ ዓይነት የሚያደርግ ይረዳ ይረዳ ተን ስራድያ::

Di laas-laas ting Prof Morris tel wi bout a di ded lef.

ዲ ለእነዚህ ተኩለ ቅጽፌ ባርሃን ተል ዓይነት ከ ዓይነት የሚያደርግ ይረዳ ይረዳ ለፌ::

Wa Mis Lou kaal di 'whole a heap a culture an tradition an birthright' we lef fi wi.

ዋ ማስ ላኩ እኩል ዓይነት ከ የኢትዮጵያ ከነ ተፈጻሚነት ከነ በርተርከት ዓይነት የሚያደርግ ይረዳ ይረዳ ::

RISPEK JUU!

ፖስታ ፕሮ!

An a Professor Eddie Baugh laanch di buk. Im shuo wi se a lang taim nou Prof Morris did a stodi Mis Lou.

እኔ ከ ቅጽፌ ከፍና በዚህ ለእነዚህ ዓይነት ከ በዚህ ዓይነት ስም ስም የሚያደርግ ይረዳ ይረዳ ተኩለ ቅጽፌ ባርሃን ዓይነት የሚያደርግ ይረዳ ይረዳ ::

In a 1963, im did priich wahn sorman, 'On Reading Louise Bennett, Seriously'.

እን እ የዕቡር (ገዕዢዕና) : እም ፍድ ተረከቻ ወሆን ለጠማን፡ የን ገዢነት ለአካል ቤንጻት፡ ለረከብዕው፡

Yu si dat de kama.

የ ስ ያት ይ ክማ፡፡

It siiryos.

እተ ለእራፍነ፡፡

It miin fi se a no juok Prof Morris a juok.

እተ ማክን ሂ ስ እ የ የያዝ ተደቅ መርሃስ እ የያዝ፡፡

Im nuo se wen sortn piipl ier bout 'reading' Mis Lou, dem a go waahn laaf.

እም ነየ ስ ወን ለጠትን ተከተል አከር በከተ ምድነ ማስ ላ፡ ይም እ ገ ወሆን ለአቀ፡፡

Dem no nuo se Mis Lou rait dong aar puoem dem, fi instans.

የም ገ ነየ ስ ማስ ላ ምድኑ የኝ አከር ተየከም ይም፡ ሂ አንስቶንስ፡፡

Dem tingk se shi dis git op an chat.

የም ተኩስ ስ ምድኑ እት አጥ እን ችቻ፡፡

Notn no go so.

ገኩነት ገ ላ፡፡

Wi a fi andastan se Mis Lou sidong an tingk bout wa shi a go get op an se.

ወ እ ሂ አንስቶንስ ስ ማስ ላ ምድኑ እን ተኩስ በከተ ወ ም እ ገ እት አጥ እን ስ፡፡

Rispek juu! - የስቴክ ቅዱ፡-

Dis ya Torzde, Prof Morris an Prof Baugh a go de pan NewsTalk 93FM a taak bout di buk.

ዶን የ ቅዱ፡ ጥሩፏ ምርጫ አን ጥሩፏ ባከከ ከ ስ ደ ጥን ነውስታኩ ቅድመ (በደ ፍም) ከ ታክክ ሻነት ደ ቦኑ፡

A di pruogram Big Tingz a Gwaan, we mi an di yuut Tyane Robinson du.

ኩ ደ ተፈጥሮ ቤት ተችሬ ከ ገዢና፡ ወሸ አን ደ የኩት ተያን ምረንሰን ደ፡፡

It braadkyas 4:30 in a di aaftanuun.

ኩ በፈቀድኩ ቅድመ አን ደ ክክቻልኩ፡፡

An it kom aan bak pan Satide 2:30.

አን ከት ከም አካን ቤት ጥን ስተደ ቅድመ፡፡

So unu fi chrai kech it.

ለ አኞ ሂ ቅዱ ከች ከት፡፡

Wi taak in a suoso Jamiekan.

ዋ ታክክ አን ድ ሚስራ ድማይኩ፡፡

Den mi de a Liguanea Plaza laas ier an wahn man paas mi an se, "Mis Lou daata!" It swiit mi so til.
ዶን ማ ፍ ከ ሌተከኬ ተለሃ ለከለ ክከር ከን የሁን ማን ጽከለ ማ ከን ስ፡ "ማስ ለ ዲከታ!" እት
ስዋዕት ማ ለ ተል፡፡

Wan a di ting mi fain out in a Prof Morris buk a dis:

ጥን ከ ፍ ተኩ ማ ቀኑን ከከተ ከን ከ ተረፍ የምርጫ በከ ከ ፍስ፡

Mis Lou uum did tek out chruu it did a gi ar problem.

ማስ ለ ክከም ፍድ ተከ ከከተ ቅኑኝ ከት ፍድ ከ ለ ክር ተረብለም፡፡

So shi kudn av no pikni.

ለ ፍ ከደን ከሽ ተከ፡፡

Wel, mi nuo se Mis Lou gat nof kolcha pikni an gran-pikni an griet-gran-pikni. Giv tangks!

ቋል፡ ማ ነየ ስ ማስ ለ ዘተ ዓቀ ከልቻ ተከ ከን ግራን፡ተከ ከን ግራከተ፡ግራን፡ተከ፡ ገዢ ተኩስኩስ!

በግ ተኩለ እንደን ፖስቲ ማረጋገጫ

In fidel only:

ጥርሃዕስር ከድልዚን ከኬጥር - ጥሩታ፡ጥሩታ ስተላን

ማረጋገጫ የዳን እንደን:: በት ወርናኩ ሂሳብ ወ ስ. ይ ሁ በግ አጥ ሁ ወ ይመረከ ከልቻ:: እኩ
ማክ ተለንተ እ ወ ነም ስ ወ ዓ እኩ ሰነዱ ሁኔታ ሁ ወ አት ለኩዋይ:: አት እ ዓ ዓ ማድ
ቻኩኩ:: እ ወህን ገድ፡ገድ ሲንተኩ:: ወን ወ ለኩ፡ቻኩ ተኩጥል የም የዳን ከም ፍራም
አፍርካ:: የም ንሽ ቤት ዓ ህክንስ ሁ ወክኩ የም የም ባግ እን ታን:: የም ከም የም የም ተኩ
ለኩ እን:: ጠኩ አጥ:: እ ተኩኩ የም ተኩኩ የም እን በረኩ የም ዝ ስ:: የም ንሽ ተለን ሁ
ከም::

ስተል ፍር አኩል:: የም በረኩ ዓኩ ከልቻ እኩ የም እኩ ከጥ:: አት የዳን ፍል አጥ:: የም
ውረኩ የም ተለንተ እን የም ስከል:: የም እ ፍርማ ን አኩቴስ ን የከታ ን ለኩያ ን ተኩቻ ን
ስተኩ:: ብኩ:: ከኩ:: ስተኩለስ:: አኩል ከኩ እ የቅርቡ፡የቅርቡ ተኩዕስ:: እን የም በረኩ
የም እኩል አኩጥ እ ለኩዋይ ፍራም አኩል ሁኔታ:: ወን ወ ለኩለስ ተኩጥል የም ፍሰሰ አኩን
ሂ የም ወን፡የሁ ለኩዋይ ታን ወ አፍርካን ተኩጥል የም፡ የም ወሰ ቴዋስ አት አጥ:: እን
በርካ አት አጥ:: እን ማክስ አት አጥ የም ሁ የም እኩኩ ለኩዋይ የም:: እን የም ማክ አጥ
ወህን ገዢኩ ለኩዋይ:: እ ወክ ዝተ:: ይመረከን::

ቍኬ-ዘዴ ሽሬን : ይ. ይለበት ወርሱት በከተት ማስል ሌ ለአንች እጥ እና የነጻርሰተ አኩ ትሁ (ስ/ፋ) ወስት ዓንዳውስ፡ ወኖ፡ እና ተጨሙለስ መርጫይን ወርሱ ሲከተት እት፡፡ እን እና እና ሪፖርት ምንድል ማስረጃዎች በሆነ እት እኩት፡፡ እት ነገሮ ማስል ሌ፡ ለመከተሉት በንዑት እንድ ቁጥሬኩን ከልቻር፡፡ እን ተጨሙለስ ወርሱ ተል ወርሱት ይ. እጥል እና ማስል ሌ ለአኩ፡፡

ዶን ነገሮ ታክክ በከተት እኩ ሌ. ዓዲ እና እና ተንተማጣን እን ሌ. ሲከተት ለም እና ወጪ፡፡ እን ሌ. ዓዲ ከለከ እጥ እናንስ ቅጽ፡፡ እን ሌ. ይ. ሪፖርት ዓንድ ቁጥሬኩ ምን ተብ፡፡ እን ሌ. ሲከተት ዓኩ ተቆኑም፡፡ እን ተጨሩ ወርሱ ተል ወርሱት ማስል ሌ እን ሂ እኩር እንተ ሪፖርት ዓዲ ወጪ ወ ተን ሪፖርት፡፡ ይ. ለአስ፡ለአስ ቅጽ ተጨሩ ወርሱ ተል ወርሱት ሌ ይ. ዓዲ ለቅ፡፡ ወ ማስል ሌ ከሳል ይ. ሆኖ እና ሂጥ እና ከልቻር እን ትራዲሽን እን በርተርከተት ወ ለቅ ሂ ወ፡፡

ፖስታ ቁጥ!

እን እና ተጨሙለስ እድል ባኩ ለአንች ይ. በቱ፡፡ ዓገሮ ሌ-ም ወ ሌ ለኋኩ ቁጥሬኩ የኋኩ ተጨሩ ወጪ እና ለተደረሰ ማስል ሌ፡፡ እን እና ዕዕዝ (ይዕዋን) ዓገሮ ዓዲ ተረክቻ ወህን ለርማን፡፡ የን ሪፖርት ለመከተሉት፡ ለረከሰበያ፡፡ ይ ሌ. ዓት ወ ከማ፡፡ እት ለኢትዮጵያ፡፡ እት ማስለን ሂ ሌ ዓገሮ ተጨሩ ወርሱ እና ዓገሮ፡፡

አገሮ ነጥ ሌ ወን ለርማን ተከተል እኩር በከተት ሪፖርት ማስል ሌ፡፡ ዓገሮ እና ት ወካሁን ለአኩ፡፡ ዓገሮ

የ ነገ ሲ መለ ሲ ስት ይች አኬር ተያኑም ያወጣ፡ ሁ አንስተንስ፡ ያወጣ ተችክ ሲ ስ ዓል ጉት አጥ እን ችግ፡ የትን የ ስ፡ ወ እ ሁ አንዳስታን ሲ መለ ሲ ስ. ይች እን ተችክ በኋት ወ ስ እ ስ ስት አጥ እን ስ፡ ስሰቱ ችግ፡

- - - - -

እስ ዝ የርሃድ፡ ተይቅ ጥርጋስ እን ተይቅ ባኩ እ ታ ያ ጥን ገዢዎች ማስታወሻ (ሽክ ፍጥም) እ ችግ በኋት ዓ በኋ፡ እ ዓ ተረምግራም በግ ተችክ እ ወአን፡ ወ መ እን ዓ ያኝት ተብን ሪፖርት ደንብ እና አኬፍታነትና፡ እን አት ከም እና ባኩ ተኩለው ይች፡ ስ አት ሁ ችግ እና አት፡ ወ ችግ እና ስ. ይመለከት፡

- - - - -

ዶን መ ያ እ ለጊናኙ ተለዋ ለአስ አኬር እን ወህን መን ተከለ መ እን ስ፡ "መለ ሲ ያኩታ!" አት ለዋኩ መ ሲ ተል፡ ወን እ ዓ ተች መ ቁሳን አኋት እን እ ተይቅ ጥርጋስ በኋ እ ዓለ፡ መለ ሲ አኬም ይድ ተከ አኋት ችግ እት ይድ እ ታ እር ተይበሌም፡ ስ ስ ከድን እሽ የ ተከና፡ ወል፡ መ ነገ ሲ መለ ሲ ስት የወ ከልቻ ተከና እን ግራን፡ ተከና እን ግራኑት፡ ግራና፡ ተከና፡ ቤት ችግ፡